

Упражнение №3

$\text{♩} = 80 \text{ BPM}$
 TO Y O Y O Y O Y O Y O Y O Y

$\text{♩} = 80 \text{ BPM}$

TO Y O Y O Y O Y O Y O Y O Y

$\text{♩} = 80 \text{ BPM}$
 TO Y O Y O Y O Y O Y O Y O Y

Упражнение №4

$\text{♩} = 80 \text{ BPM}$
 TOOOyYyuy oOOo yYyuy oOOoyYyuy oOOoyYyuy oOOo yYyuy oOOoyYyuy oOOoyYyuy oOOoyYyuy o

$\text{♩} = 80 \text{ BPM}$

TOOOyYyuy oOOo yYyuy oOOoyYyuy oOOoyYyuy oOOo yYyuy oOOoyYyuy oOOoyYyuy oOOoyYyuy o


$\text{♩} = 80 \text{ BPM}$
 TOOOyYyuy oOOo yYyuy oOOoyYyuy oOOoyYyuy oOOo yYyuy oOOoyYyuy oOOoyYyuy oOOoyYyuy o

ВИБРАТО


Упражнение №5

♩ = 80 BPM

тоОоуУуоОоуУуоОоуУуоОоуУуоОоуУуоОоуУуоОоуУуоОоуУуоОоуУуоОоуУуоОоуУуоОоуУуоОоуУуоОоуУуо




♩ = 80 BPM



тоОоуУуоОоуУуоОоуУуоОоуУуоОоуУуоОоуУуоОоуУуоОоуУуоОоуУуоОоуУуоОоуУуоОоуУуоОоуУуо

♩ = 80 BPM


тоОоуУуоОоуУуоОоуУуоОоуУуоОоуУуоОоуУуоОоуУуоОоуУуоОоуУуоОоуУуоОоуУуоОоуУуоОоуУуо



Упражнение №6

♩ = 80 BPM

тоОоуУуоОоуУуоОоуУуоОоуУуоОоуУуоОоуУуоОоуУуоОоуУуоОоуУуоОоуУуоОоуУуоОоуУуоОоуУуо



♩ = 80 BPM



тоОоуУуоОоуУуоОоуУуоОоуУуоОоуУуоОоуУуоОоуУуоОоуУуоОоуУуоОоуУуоОоуУуоОоуУуоОоуУуо

♩ = 80 BPM

тоОоуУуоОоуУуоОоуУуоОоуУуоОоуУуоОоуУуоОоуУуоОоуУуоОоуУуоОоуУуоОоуУуоОоуУуоОоуУуо



ВИБРАТО

♩